

የወያኔ ትግሬ እውቅናና ስጋቴ

በከፋ አገዛዝ ስር ወድቆ የነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ በተባበረ ከንዱ የወያኔ ትግሬን አገዛዝ ከጫንቃው ላይ ገፍትሮ እንደጣለው እሙን ነው። ይህ ደግሞ የአደባባይ ሚስጥር ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ስልጣኑ ከደናቁርት አራዊታዊ አስተሳሰብ ወጥቶ በምትኩ በንፁህ ህሊና በሚመራ በሳል አመራር ተተካ። በዚህ ጊዜ ነው "አልሞት ባይ ተጋዳይ" የወያኔ ትግሬ የመጨረሻውን "የነፍስ ውጭ ነፍስ ግቢ" አቋሚን ተግሳፅሞ፣ ልመናም፣ ትእዛዝም የሚመስል መግለጫ አውጥታ ህዝቡን አጃጂብ ያስኘችው። ፈላጭ ቆራጫ ወያኔን እኛም እንኳን ለዚህ አበቃሽ! የትግራይን ህዝብ ዛሬም ሞት አፋፍ ላይ ቆመሽ መጠቀሚያ አታድርጊው ያለፈው ይበቃል እንላታለን።

ለነባር ለወያኔ ታጋዮች የደክተር አብይ አስተዳደር እውቅና አልሰጡም ብላ ወያኔ በወኔ የጠየቀችው ተመችቶኛል፤ እኔም በዚህ እስማማለሁ። የዶ /ር አብይ አመራር ያንን ባለማድረግ የብዙዎቻችን ቅሬታ ቢኖርበትም የ 27 አመት የግፍ አገዛዝ በሁለት ወር ውስጥ የተሟላ አስተዳደር ማድረግ ስለሚከብድ በስራ ብዛት የዘገጋው እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ወያኔም የአመራሩን ውጥረት መረዳት አይሳናትም ብለን እንገምታለን።

እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ደግሞ ወያኔ እኮ ሙሉ በሙሉ ስራ አላቆመችም። እንደተለመደው ለጊዜው ወያኔ ዝርፊያ በለመደው ረዥም እጅ የእኔ የምትላቸውን እየጨበጠች የተካነችበትን ነገድ ከነገድ የማጋጨትና ዐማራውን፣ አሮሞውን ጉራጌውን ወዘተ የማፈናቀሉ ተግባር ላይ ስለተጠመደች "የቀድሞዎቹ" የሚለውን መስፈርት በትክክል አላሟላችም። በዚያ ላይ ዶ/ር አብይና አመራሩ ከስራው ብዛት በተጨማሪ፣ ወያኔን ፈርተውም ይሁን አቅም አጥተው፣ ወያኔ ሆድ አድርገንና ሰዋዊ አስተሳሰባቸውን በዘሩ አስተሳሰብ ያናጋችባቸውን ደናቁርት የሚፈፅሙትን ሰቆቃ መከላከልና ጥቃቱን ሙሉ በሙሉ ማስቆምም አልቻሉምና ወያኔ ሆይ አትቸኩይ። የእውቅናው ጥያቄ ግን የህዝቡም ጥያቄ ነውና አያሳስብሽ።

እንደ እኔ መቻም የወያኔ ትግራይ አመራሮችን እውቅና ሲያገኙ ከእነሱ ጋር ተመሳሳሪው ስም ቀይረው ዐማራና አሮሞ ሆነው ለወያኔ እጥፍ ድርብ ስራ የሰሩት ወያኔያውያን እነ በረከት ስምዖን፣ ህላዌ ዮሴፍ፣ ካሳ ተክለ-በርሐን፣ ወርቅነህ ገበየሁ አባዱላ ገመዳን ወዘተ እንዲሁም ወደ ገቦቹና በሆዳቸው የወደቁት እነሽፈራው ሽጉጤን፣ አለምነው መኮንን ወዘተ ሁሉ አካቶ በቅርቡ ሰብዓዊ ፍጡራንን ማሰቃያ የነበረው ማዕከላዊ አሁን በእድገት/በጡረታ ወደሙዚየም መለውጡን ስለሰማን፣ ለቀደመው ስራቸው ሁሉ እውቅና በመስጠት "ማዕከላዊ ሙዚየም" ማስጎብኘት እንደማይነፍቅታሁ ተስፋ እናደርጋለን።

በእርግጥ የሚሆነው ሁሉ እንኳን ለእናንተ ለኢትዮጵያ ህዝብም ዱብእዳ ነው። እናቴ ስትተርት "ከተራብ ለጠገ አዝናለሁ" ስትል አሰማት ነበር። የማን አለብኝነት መስመራችሁ ተንዶ፣ ሀያ ሰባት አመት የተዋረደች አገር በክብር ስትጠራ፣ የተሰደደ ህዝብ ህዝቤ ብሎ የሚሰበሰብ መንግስት ሲገኝ፣ በየበርሀው፣ በየአረብ አገሩ በእስር ቤት ያሉትንና የወዳደቀትን ህዝቤን ልቀቁልኝ የሚል፣ ለአገሩና ለአገሩ ልጆች ክብር ያለው አስተዳደር በቦታው ሲቀመጥ፣ እስሩ ማይገባ መሆኑን ተገንዝቦ በየ ማሰቃያ እስር ቤቱ ያገራችኋቸውን ኢትዮጵያውያን (ሁሉንም ባይሆን) ሲፈታ፣ አስተዋዩ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ምንም እንኳን አመራሩ ከአይደግ እንደወጣ እያወቀ የዶ /ር አብይ አመራር የስነልቦና የበላይነትን የተጎናፀፈ መሆኑን በተግባር እያሳየ ስለሆነ አመራሩን ከወያኔ ሰይጣናዊ ተንኮል ከቀደመው አመራር ለመከላከልና ከወያኔ ውጭ የሆነው አዲሱ አመራር ያደረገውን በማድነቅ፣ ያላደረገውን ደግሞ ማድረግ እንዳለበት በመምከር ተጠምዶ ስታዩ፣ በማየትና በመስማት ብትረበሹ፣ ብትሰላጩ፣ ብትናደዱና ጤና ብታጡ አይፈረድባችሁም። እና እኔም ከተባዳዊ ወገን የሆንኩት፣ ሰው ነኝና የሚያዝን ልብ አለኝና አዘንኩላችሁ። መረሳት የሌለበት ግን ችግራችሁን እንደራሴ አየሁት ማለትም አይደለም። ሳዘንላችሁ ማዘንና መራራት የማያውቀውን ድፍን ልባችሁንም እያስታወስኩ ነው። ቢቃ እናቴ የጠገበ እንደሚያሳዝናት አይነት፣ የሌላ ሰው ስሜት የመረዳት ሀዘን፣ ነገሩን ሁሉ የምትቀበሉበትን፣ ተደፈርን የሚለውን የአናንተን እሳቤ ተረድቶ፣ ውስጣችሁ የሚጨሰው የብስጭት ጭስ የቱን ያህል እንደሚሆንና፣ ሁላችንም በአንድ ሌሊት ብናልቅ ደስ እንደሚላችሁና ያ ደግሞ ሊሆን እንደማይችል ስረዳ አሳዘናችሁኝ።

በዚህ አያያዝ "ተራራ ያቀጠቀጠ ጀግና ትውልድ" እያለች የምትመዳደቀው ወያኔ (እኔ አንኳ የተራራ ሌባ ነው የምላት) የሚደረገውን ለውጥ ሁሉ በፅዋናና በእርጋታ ማየት ከተሳናት፣ የዘር ሀረጉ ከአገር ሻጪ ባንዶች የሚመዘዘው፣ ግን ደንግጦ እንዳሸለበው መሪያችሁ መለስ ዜናዊ በድንጋጤ፣ አለዚያም በደም ግፊትም፣ በልብ ህመምም፣ እየተንጠባጠች ታልቅና የተመኘችውን እውቅና ሳታገኝ እንዳትቀር ከፍተኛ ስጋት አለኝ።

የዳቢሎስ ወንድም ዘመነ ወያኔ ዘመነ ሰቆቃ

የጥፋቱ ድግስ የክፋት የተንኮል የቅናት አለቃ

ፀረ ዐማራ አጋንንት ትውልድን ያጠቃ

ነገድ ያጫረሰ በአመታት ፈረቃ

አከተመ መስል ትግራይ ላይ መሽጎ ለመግለጫ ቢቃ።

በመፀፀት ፋንታ ባዋረደው አገር

በናቀው ህዝብና መዘረፈው ነገር

እውቅናን ተመኘ በዚያ ስነምግባር!

አልሞት ባይ ተጋዳይ እየተራወጠ
በዘራፊው እጁ ሰው እየጨበጠ
የሚቀጥል መስሎት አንዳበጣበጠ
ምልጃ ቢጤ ተግሳፅ መግለጫ መስጠቱ
ሞከረ መቀጠል በአሸባሪነቱ።
ባሪያ አርጎ ሊገዛን አሰበ እንደጥንቱ።
በእርግጥ ያሳዘናል የውቅናውን ጉዳይ
ችላ በመባሉ ህዝብና አገር በዳይ
ክስ መሰረተ ሆኖ እንደተባዳይ!
የወያኔን ሴራ አይሆን ለገላጋይ
አብይ ችላ ብሏል መለስ ብሎ ሳያይ።

ከዘውዳቱ የማነ

እ.ኤ.አ ሰኔ 15 ቀን 2018 ዓ.ም

zewdituy@gmail.com